

**ከአዲስ አበባው እስር ቤት ስታመጡኝ ስልክ አልነበረኝም፤ ኤግዚቢት አልያዛችሁም ፤ ከየት አምጥታችሁ ነው የምትመረምሩት?” አቶ ስንታየሁ ቸኮል**

October 6, 2022



“የእጅ ስልኩን እየመረመርኩ ስለሆነ ተጨማሪ ጊዜ

ይሰጠኝ” የኦሮሞ ፖሊስ

“ከአዲስ አበባው እስር ቤት ስታመጡኝ ስልክ አልነበረኝም፤ ኤግዚቢት አልያዛችሁም ፤ ከየት አምጥታችሁ ነው የምትመረምሩት?” አቶ #ስንታየሁ ቸኮል

የስርዓቱ አስጨናቂ አቶ ስንታየሁ ቸኮል ዛሬ ረቡዕ መስከረም 26 ቀን 2015 ዓ.ም. ቡረዩ ፍርድ ቤት ቀርቧል። መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው መርማሪ የኦሮሞ ፖሊስ ‘አሉኝ’ ያላቸውን ማስረጃዎች ለችሎቱ እንዲያቀርብ ነበር። ሆኖም አንዳች ማስረጃ ሳያቀርብ የስንታየሁን የእጅ ስልክ እንደሚመረምር ገልጾ ለዚህ ሥራ 14 የምርመራ ቀናት እንዲሰጠው ጠይቋል። አቶ ስንታየሁ ቸኮል በበኩሉ የኦሮሞ ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ሲረከበው እስር ቤት በመቆየቱ ምክንያት ስልክ እንዳልነበረው፤ ብሎም በኦሮሞ በፖሊስ በኤግዚቢትነት የተያዘ ስልክ እንደሌለው ተናግሯል።

በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ለነገ መስከረም 27 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።

**#ምልከታ**

የሁሉም የአገዛዙ ፖሊሶች በተለይም የኦሮሞ ፖሊስ ዋነኛ አላማ የኦሮሞን የወረራ አገዛዝ ማስቀጠል ነው። የሕብረተሰብ ጠባቂ ሳይሆን የአንድ ሰባራ ወንበር ዘብ ነው። የፖለቲካ እስረኞችን አሰሮ መጠበቅ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ዶሴያቸው ምን እንደሆነ ሁሉ አያውቀውም። ለዚህ ነው ‘ስልኩን እየመረመርኩ ነው’ ያለው ፖሊስ ስንትሽ ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት መወሰዱን የረሳው።

ነገ ደግሞ ‘ከአዲስ አበባው እስር ቤት ሲወጣ በኩርቱ ፌስታሉ የያዛቸውን መፅሐፍት፣ የቤት ውስጥ ጫማዎች እና አልባሳት እየሜረሙርኩ ኔው፤ ከደረት ኪሱ ያገኘሁትን ውዳሴ ማርያም እያጤናሁት ነው፤ ቤቀይ ቤቀይ

የቴዎድሮስ ለከፊቴኛ ሚርሜራ ወደ ፌዴሬል ኢንሳ ሜላክ አለቢኝ፤ አሁኑም 14 ቁን ይሴጤኝ።’ ሊል ይችላል። ማን ያውቃል። እዚህ ላይ አንድ ገጠመኝ ልጩምርበት፡-

በርከት ያልን ሰዎች በአንድ መዝገብ ምርመራ ተከፍቶብን ቆይቶ ዋስትና ስለተፈቀደልን ከሁለት ወራት ገደማ እስር በኋላ ተፈታን። የብዙዎች የእጅ ስልክ ለምርመራ በሚል በአዲስ አበባ ፖሊስ እንደተወሰደባቸው ነው። የእኔ ለብቶፕ ኮምፒዩተር ደግሞ ቤቴ ሲበረበር እንደተሞነጩቀ ነው። በተፈታን አፍታ ንብረታችንን

እንዲመልሰልን አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ጠየቅን። “አሁን አይቻልም ሌላ ጊዜ ተመለሱ” ተባልን።

በቀጠሮው መሰረት ተመለስን። አሁንም እንድንመለስ ተነገረን። በሌላኛው ቀን ስንመለስ “ለምርመራ ኢንሳ እንደተላከ ነው። ተመለሱ” ተባልን። በሌላ ቀን ስንመለስ የምርመራ ክፍል ሐላፊው ለይስሙላ ስማችንን ወረቀት ላይ እያየ ከኢንሳ መመለስ ወይም አለመመለሱን ያረጋግጥልን ጀመር። ነገር ግን ዓይኑን ለይስሙላ ወደ ወረቀቱ ያዞራል እንጂ አያነበውም ነበር። ምክንያቱም ንብረታችን እንደማይሰጠን ያውቀዋል። በዚህ መሀል “የአንተ ስልክ አልተመለሰም፣ የአንቺም ስልክ አልተመለሰም” እያለ ስማችንን ሲያደርስ “የጌጥዬስ?” አልኩት። አሁንም ዓይኑን ወደ ወረቀቱ ዞር አድርጎ “የአንተም ስልክ አልተመለሰም” አለኝ። “የእኔ እኮ ስልክ ሳይሆን ለብቶፕ ነው” ስለው ደንገጥ ብሎ ወረቀቱን የምር ማንበብ ጀመረ። የኮምፒዩተሪን አይነት ከእነመለያ ቁጥሩ ነግሮ እርሱም እንዳልተመለሰ ሲገልፅልኝ፤ “እሺ የሱሪ ቀበቶየሰ? እርሱም አይመለስም?” እንዳልኩት

በጋዜጠኝነት የሚታወቅ አንድ ትግሬ የአህዴድ-በልፅግና ካድሬ ሰላምታ ነፍጎን ዘው ብሎ ገባ። ፖሊሱም ጆሮ ነፈገኝ። እኔም በከንፈ ዳኛው ላይ ዶኪዩመንተሪ ሊሠሩ ይሆናል እያልኩ ወጣሁ። ኮምፒዩተሪም እንደተወረሰ ነው።

ከሳምንታት በኋላ አባሪዎቼ ስልክ እየተደወለ “ኑ ንብረታችሁን ውሰዱ” እንደተባሉ፤ በዚህ ጥሪ እንዳልሄዱና በተከታታይ ጊዜያት ከያሉት እየታደኑ እንደገና እንደታሰሩ ሰማሁ።